



9900 Greenbelt RD. E#343 - Lanham, MD 20706
ethiodialogueforum@gmail.com
የኢትዮጵያ የውይይትና መፍትሄ መድረክ
The Ethiopian Dialogue Forum

10-28-2016

የታሪክ እና የትውልድ አደራን እንወጣ

ኢትዮጵያ ረጅም የመንግሥትና የነጻነት ታሪክ ባለቤት የሆነች ጥንታዊ አገር ናት። በተለያዩ ዘመን የአገራችንን አንድነት፤ ዳር ድንበር እና ሉዐላዊነት ለመገርሰስ ተስፋፊዎች፤ ቅኝ ገዢዎች እና የሀገራችን ተፈጥሮአዊ አቀማመጥና ሃብት የፈጠራቸው ታሪካዊ ጠላቶቻችን ተደጋጋሚ ጦርነትና ወረራ ያደረጉብን ቢሆንም፤ አባትና እናቶቻችን በከፊሉት እጅግ ግዙፍና አኩሪ መስዋእትነት ጠላቶቻችንን መክተን በነጻነት የኖርን ለመሆናችን ታሪካችን የማይሻሻል ምስክር ነው። ይህ በጥቁሩ ዓለም ሁሉ አኩሪ ነው ተብሎ የሚጠቀስ ታሪክ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ሕብረትና መስዋእት ክፍያ ውጤት ነው፤ የአንድ ብሄር ተጋድሎ ብቻ አይደለም።

የዚህ አኩሪ ትውልድ ታሪክ፤ ሀገር ወራሽና ባለቤት የሆነው ኢትዮጵያውያን በታሪካችን ኮርተን፤ ብሄራዊ አንድነታችንን ጠብቀን እና ዳር ድንበራችንን በወራሪ ህይወት ሳናስደፍር የትውልድ ግዴታችንን እየተወጣን ብንገኝም፤ በተደጋጋሚ የተከሰተው ውስጣዊ ችግር፤ የስልጣን ፍትረያ እና ሽኩቻ የታሪካችን አንዱ ገጽታ ሆኖ ቆይቷል። ኋላ ቀር የዕድገት ደረጃችን ላይ ፖለቲካዊ ችግሮቻችን ተጨምሮ መገኘታቸው፤ ህዝባችንን በነጻ ፈቃዱ ላይ የተመሰረተ ህዝባዊና ዲሞክራሲያዊ አስተዳደር ባለቤት ለመሆን የሚያደርገውን የረዥም ጊዜ ትግል ውጤት አዘግይተውታል ።

በተለይም ጠባብ ብሄርተኛው ህወሓት በበላይነት የሚያሸከረከረው ኢህአዴግ የሥልጣን ዕርካቡን ከተፈናጠጠ ጊዜ ጀምሮ ህዝባችንን በዘር ፖለቲካ ጠምዶ፤ በጎሣና ጎሣ መካከል ልዩነቶችን በማስፋፋት እና ቅሬታዎችን በማባባስ እየተጠቀመበት የሚገኘው የአገዛዝ ሥልጣን፤ በሃገራችን ሠላምና መረጋጋት እንዳይሰፍን፤ ዘላቂነትና ፍትሃዊነት ያለው የእድገት ፈር መሰረት እንዳይዘ ብርቱ ምክንያት ሆኗል። ይህም ሁኔታ የአገራችንን ብሄራዊ ማኅበራዊና የዜጎቻችንንም የሃገር ፍቅር ስሜት እየሸሸሸረው በመምጣቱ አሁን የምንገኝበት እጅግ ፈታኝ ምዕራፍ ላይ ደርሰናል።

በመሆኑም ዛሬ ባለንበት ወቅት የኢትዮጵያ ህልውናና የሕዝቧ አብሮና ተቻቻሎ መኖር በሁሉም ኢትዮጵያዊ ጫንቃ ላይ ወድቋል። ነገር ግን ከኢህአዴግ አገዛዝ ነጻ ለማውጣት የተከተለው መንገድ፤ የክልል ማንነትን በመታደግ ላይ ልዩ ትኩረት መስጠቱ አይካድም። ይህም ሆኖ የተቃውሞ ትግሉ አንዴ ቦግ አንዴ ተግ ሲል ረዥም ጊዜ ቢያሳልፍም አሁን የደረሰንበት ከፍተኛ ህዝባዊ ተቃውሞና እምቢተኝነት የወያኔን ሥርዐት በማፈራረስ ሂደት ላይ እንደሆነ ምልክት ሰጭ ነው ማለት የቻላል። ይህ ያለንበት ወቅት ያለውን አገዛዝ ከመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ያደረሰው ቢመስልም ቀጣዩ ምዕራፍ በራዕዩም፤ በተግባሩም በፍልስፍናውም ሆነ በፖለቲካ ስልቱ ዘላቂ ለሆነው ለአገራችን ሉዐላዊነትና፤ ለህዝባችን አንድነት የኢትዮጵያዊነትን አስተሳሰብ መሠረት ያደረገ፤ የጋራ አንድነት ጉዞ ማመቻቸት ካልቻለ፤ ይህ ትውልድ በአብሮነት ለመኖር የሚያደረገው ቀጣይ ጉዞው እና አንድነቱ ለከፍተኛ አደጋ የሚጋልጥ መሆኑን መገመት ይቻላል ።

የኢትዮጵያ ህዝብ ትግል መሆን የሚገባው መነሻውም ሆነ መዳረሻው የህዝባችንን የአንድነትና የአብሮነት ታሪክ፤ በትውልድ ቅብብሎሽና በመሰዋዕትነት የተገነባው የአገራችን አንድነቷና ሉዐላዊነቷ የታፈረና የተከበረ፤ ደሞክራሲያዊና ሁሉም ዜጎቿን ያለአድልኦ በዕኩልነት መብታችን ተከብሮ መኖር የምንችልበትን አገርን መገንባት ነው። ከፊታችን ተጋርጦ የሚገኘውን ተግዳሮትና ችግር መወጣት የምንችለው፤ ይህንኑ የማያወላውል እውነታ መቀበል ስንችል ብቻ ይሆናል። በእኛ ግምት ተራው የኢትዮጵያ ሕዝብ አርቆ አስተዋይ፤ አብሮና ተሳታፊ መኖሩን ፈላጊ፤ ከድህነትና ከስደት አሮንቃዎች ወጥቶ ራሱንና ተተኪ ትውልድን የተሻለ ኑሮ እንዲኖር ሁኔታዎችን አመቻቾች ለመሆን የሚችል ታላቅ ሕዝብ ነው። እኛም ያለብን ሃላፊነት ይህን ሕዝብ መደገፍ እንደሆነ እናምናለን።

ህዝባዊ ዐመጽ ህዝብ ክቡር መሰዋዕትነት የሚከፍልበት የትግልና የነጻነት ጉዞ የመሆኑን ያህል በብስለት፤ በብልሃት፤ በጥንቃቄ፤ በተደራጀና በእውቀት በተላበሰ አመራር ካልተያዘ፤ ትግሉን ለክሰረት የህዝብን ንብረት ለጥፋት፤ ሀገርንም ለጉዳት መዳረግ አይቀርም። እንደ ወያኔ/ኢህ አዴግ ያለ ሃላፊነትና ለአገር ህልውና አደጋ ላይ መውደቅ ምንም ደንታ በማይሰጠው አገዛዝ ውስጥ፤ የአገሪቱ ቋሚና ዘላቂ ሃብት፤ ብሄራዊ ቅርስ የህብረተሰቡ መገልገያ ተቋሞች ወ.ዘ.ተ. የአደጋው ሰለባ የመሆን እድላቸው የከፋ ነው።

ስለሆነም - የኢትዮጵያ የውይይትና የመፍትሄ መድረክ - Ethiopian Dialogue Forum (EDF) ኢትዮጵያውያን ምሁራኖች፤ ባለሙያዎች፤ አገር ወዳዶች በጋራ ያደራጁት ነፃ በሆነ ወይይትና ዳያሎግ በእውቀትና በጥራት ላይ ለተመሰረተ እውነትና ለሀሳብ ጥራት ልዩ ትኩረት መስጠት መሰረቱ የሆነ ማዕከል (THINK-TANK) ነው ።) በአሁኑ ወቅት አገራችን ከገባችበት የታርክ አሮንቃ ትወጣ ዘንድ ከላይ የተጠቀሱትን ጉዳዮች በጥምና በማጤን፤ በተቆርቋሪነት፤ በሃላፊነት ስሜትና የዜግነት ግዴታንም መሰረት በማድረግ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ በትግሉ ውስጥ ተሳትፎ የሚያደረጉ ሃይሎች ሁሉ ከዚህ በታች በተጠቀሱት ነጥቦች የትኩረት አቅጣጫ ላይ ከፈተኛ ግምት እንዲሰጡ ጥሪ ያደርጋል።

- የፖለቲካ ጠቀሜታን ለማግኘትም ሆነ ለማስገኘት ህዝብን ለህዝባዊ እንቢተኝነትና ዐመጽ ለማነሳሳት አቅጣጫንም ለማስያዝ የሚደረጉ የፕሮፖጋንዳና የቅስቀሳ ስራዎቻችን፤ ብሄራዊ ማንነታችንን፤ አንድነታችንን እንዲሁም እንደ አገር አንድ አገር፤ እንደ ህዝብ አንድ ህዝብ፤ የጋራ ታሪክ የጋራ ማንነት ያለን የተዋለድንና የተቀላቀልን ልዩ ልዩ ብሔረሰቦችን በውስጡ ያቀፈና የአንድ አገር ልጆች ኢትዮጵያውያን መሆናችንን የሚያረጋግጥና መሰረት የጨበጠ መሆን ይገባዋል። የሕዝብ ስርጭት ልዩነት (Diversity) ጌጥ እንጅ የፖለቲካ ቁጥር መጫወቻ መሆን የለበትም።
- በየትኛውም ደረጃና አካባቢ ያሉ የወያኔ/ኢህአዴግን አገዛዝ የሚታገሉ ሃይሎች በትግሉ ሊጣመሩና ሊተባበሩ የሚችሉበትን የጋራ ብሄራዊ አጀንዳ በመቅረጽ የተቀናጀና የተቀነባበረ ህዝባዊ የትግል

ዕምርታን ማሳየት አለባቸው። አንዳንድ ድርጅቶች የጀመሩት የጋራ ውይይትና የጋራ ሰነድ መሰረት ሊሆን ይችላል።

- የዲሞክራሲያዊ ሥርዐት ግንባታ ባለ ብዙ ፈርጅ ከመሆኑም በላይ፤ ብሄራዊ፤ ፖለቲካዊ፤ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮች የሚስተናገዱበት ሂደት ነው። ታዲያ! ወደዚህ ፖለቲካዊ ሂደት እንዴት በጋራ እንገባለን? እንዴትስ ከግቡ እንደርሳለን? የሚሉትንና ሌሎችንም መሰረታዊ የዲሞክራሲና የአገር ልዕልናን ለማስከበር የሚያስችል የሽግግር ሂደት በኢትዮጵያ ምን መምሰል እንዳለበት የሚመለከታቸው የፖለቲካ፤ የማህበረሰብ፤ የኃይማኖትና ሌሎች ሃይሎቶችና የኢትዮጵያን ሕዝብ ስርጭት የሚወክሉ እውቅና ያላቸው ግለሰቦች የጋራ ምክክር እና ውይይት (ዳያሎግ) በማድረግ መታገድና መፍትሄ የሚሆን የጋራ የፖለቲካ ሠነድ (የድርጊት ፕሮግራም) በአስቸኳይ ማዘጋጀት ወቅቱ የሚጠይቀው አንገብጋቢ ጉዳይ መሆኑን ማስገንዘብ እንሻለን።

በመጨረሻም -

አገዛዝ ይመጣል፤ አገዛዝ ይሄዳል፤ መሪ፤ ፓርቲ፤ ርዕዮተ ዓለምም ይለዋወጣል፤ ነገር ግን አገርና ህዝብ በዚህ አይነቱ ቀመር የሚካተቱ ከቶ አይሆኑም። አገርን አጥፍቶ በአገር ለመተካት አይቻልም። የአገርና የሕዝብ ሕይወታቸውም በአንድ ትውልድ ህይወት የሚገደብ ሊሆን አይገባም ። በመሆኑም፤ የአገር፤ የታሪክንና የትውልድን ሃላፊነታችንንና አደራን ለመወጣት ተባብረና እየተናበብን እንነሣ እንላለን።

ኢትዮጵያዊያን ሁሉ በጋራ ታሪካዊ አደራችንን በድል እንወጣ!!!

ኢትዮጵያ አንድነቷና ህልውናዋ በልጆቿ ጸንቶ ይኖራል!!!

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!!!

